



ነሐሴ 13 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት

ማስተዋል የግድ ይላል !!

ከኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት የተሰጠ ማሳሰቢያ፡

በአንድ አገር የሚኖር ሕዝብ በተወለደበት ቦታ ላይ የአገሪቱን ሕግና ሥራዓት ጠብቆ የመኖር መብቱ የተጠበቀ ነው። በሌላውም አካባቢ የሚኖሩ የመኖር መብታቸው የተከበረ ነው። ሰዎች በሚኖሩበት ቀጠና መንግሥትን ባማከለ ሕግ አውጥተው አጽድቀው ይተዳደሩበታል፤ ይህ ሕግ እንደሁኔታው ሊሻሻል ይችላል፤ ለሕጉም መለወጥ ወይም መሻሻል ኗሪው ሊያምንበት ይገባል።

በዚህ ማሳሰቢያችን ላይ ልንጠቅሰው የፈለግነው ዛሬ በአገራችን ውስጥ በመካሄድ ላይ ያለውን ለውጥ በተመለከተ የምንሰጠው ሀሳብ አለን። ቁርና ፋኖ በምስጢር በመገናኘት ከፋፋይና ዘራፊ የወያኔ ገዢ ቡድንን በአንድ እግሩ ሲያስቆሙት ለጊዜ መሸመቻ ከመካከላቸው ዶር አብይን ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ሰየመ፤ አንደበተ ርቱዕ አብይም ከኋላው የሚዘውሩትን ወያኔዎችን ሳይጋልጣቸው..... ኢ ት ዮ ጵ ያ ሱስ ናት፤ ሁላችንም መደመር አለብን.... ብሎ አወጀ፡ ሱስ ማለት በሚገባን ቋንቋ ሊተው የሚቻል ደባል ዓመል ማለት ነው፤ የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት መፈክሩንም ሆነ አባባሉን አይቀበለውም፤ መደመር በሚለውም መላምትም ላይ አይስማማም፤ ምክንያቱም ለዶር አብይ መምጣት ወይም መሰየም ዋና ሚና የጫወቱት ቁር፣የጎበዝ አለቃ እና ፋኖ ሲሆኑ ዶር አብይ ወደ እነዚህ ተፋላሚዎች መደመር አለበት እምጂ.....ኑ ወደኔ ተደመሩ ማለት አይችልም። ዛሬ ብዙ ተቃዋሚዎች አባባሉን በበጎ አዕምሮ ተቀብለው እየተደመሩ ሲሆን ይሳካላቸው አይሳካላቸው የአ ሕ ን ኢ አ የሚተነብየው ባይኖርም ዶር አብይ ከተሰየመ በኋላ ሕዝብ እየተገደለ ነው፤ ወደ እሥር ቤት እየተጋዘም፤ እየተፈናቀለን ነው፤ ከዚህም አልፎ ገና ትበተናለህም እየተባለ እየተዛተበትም ነው፤ የመደመርን ጥሪ ተቀብለው ወደ አገር የገቡም ከውያኔዎች ጋር ተስማምተው ሊታገሉ የመቻላቸው ጉዳይ ከላይ የገለጸነው አጠራጣሪ ቢሆንም ለኛ ለአገር አንድነት በምናካህደው መርሃ ግብራችን ላይ ምንም ተጽኖ የለውም። የኦሕንኢአ ከተጓዳኝ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በኅብረት

የጀመረው የወያኔን የግፍ አገዛዝ ከሥሩ አንኮታኩቶ ለመጣል እንጂ በጥገናዊ ለውጥ ለመተካት አይደለም።

ሕዝባችን ባልመከረበትና ባላመነበት ሕገመንግሥት ለሃያ ሰባት ዓመት ሲሰቃይ ቆይቶ በመጨረሻ ፍልሚያ የጀመረው የወያኔን አገዛዝ ከነአመራሩ ለማስወገድ ሲሆን ዶር አብይ ደግሞ ከአመራሩ አካል አንዱ ሲሆን የወያኔ ሕገመንግሥቱም አይቀየርም ኢሕአዴግም ከምን ጊዜም በላይ ተጠናክሮአል። የሽግግር መንግሥትም አስፈላጊ አይሆንም ብሎ እቅጩን ተንግሯል። የኦሮሞና ባላላይ ሀገራዊ ጥቅም ላይ የሚውሉ ሰላማዊ ስራዎችን ለማስፈጸም ደሞክራሲያዊ መንግሥት ሲሆን ዜጎች ሰብአዊ መብታቸው በእኩልነት ተከብሮ የሚኖሩበት አገር ለመመሥረት እንጂ ኢትዮጵያን የሚበታተናት አዋጆችን ለማወጅ አይደለም። ሌሎች የቁሮ አመራር ነን የሚሉ.....አሮሚያን ከኢትዮጵያ ለመነጠል አንፈልግም ከፈለግን ግን በሦስት ሣምንት ጊዜ ውስጥ ለመፈጸም እንችላለን.... የሚሉ ተስፋጊ ጣሪዎች ልባ ወለድ ድራማ የመሰለ ቱልቱላ በማነብነብ የኦሮሞን ሕዝብ ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር ለማጋጨት ባላደባባይ ቢያጓጉም በአንድነታችን ላይ ምንም ተፅእኖ አያሳድርም። እነዚህ ግለሰቦች ከፖለቲካ ብቻ ሳይሆን ኃይማኖትን ተገን በማድረግም ተከብረውና ተፋቅሮ ሲኖር የቆየውን ሕዝባችንን ለማጋጨት በሚሰጥር እየጣሩ ናቸው። ይህ አይሳካም ተብሎ ከድምዳሜ ባይደረስም ዛሬ በአንዳንድ ክልሎች የኦብያተ ክሪስቲያን ሆን ንለው ማቃጠላቸው እንደሚያሳሰብ የኦሮሞና ባላላይ ያምናል። ስለሆነም ማስታወል የሚገባን በዓለማችን ላይ በሃይማኖትና በጎሳ ልዩነት የተጨረሱትን አገሮች ትምህርት በመወሰድ ቀደም እንደነበርን መኖር እንደሚገባን የኦሮሞና ባላላይ ሕዝብ ጥሪውን ያስተላልፋል።

የኦሮሞና ባላላይ የፖለቲካ አቋም ከሌሎች የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ልዩ የሚያደርገው የኦሮሞ አባቶች በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ መስዋዕት የከፈሉ ሲሆን ለወድፊቱ የኦሮሞ ቀጣይ ትውልድ በበለጠ መቀጠል ይኖርበታል ስለሚል ነው። የኦሮሞ ሕዝብ ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጥላ ከለላው ሲሆን ለብቻው ተነጥሎ መኖር እንደማይችል ብዙ ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል። ብዙ ሩቅ ሣንሄድ ሰሞኑን በሱማሌ ክልል የተፋጸመ እንዲሁም ከዚህ ቀደም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ታጣቂዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ጥቃት ተጨባጭ ምሳሌ ሊሆኑ ይችላሉ። ሌላው ዓለም ወደ አንድ ጎራ እያመራ በሄደበት ወቅት ለነፃነት ወይም ተነጥሎ ለመኖር መታገል ከነፃነቱ ይልቅ ለትግሉ ዋጋ መክፈሉ ይገዳል። ሌሎች ለነጻነት የከፈሉት መስዋዕት ጥረት ስለመከነ መከራን ጨልጠው ወደ ነበሩበት ሲመለሱ እየታየ ነው። ያም ሆነ ይህ ወጣት የኦሮሞ ቁሮ ትግል የጀመረው ወያኔን ከሥሩ መነጋግሎ ጥሎ መሠረታዊ ወይም ሥር ነቀል ለውጥ ለማምጣ ነበር እንጂ ወያኔ የራሱን ጠበል አጠጥቶ አርምና ኮትኩቶ ያሳደገውን ልጅ ለመሾም አልነበረም።

ዶር አብይ የተናገራቸው እጅግ ተስፋ የሚሰጡ ሲሆኑ በመሪዎቹ ወያኔዎች ስለማይደገፍ የተስፋ እንጂራ ሆኖ እንደሚቀር የኦሮሞና ባላላይ የፖለቲካ ድርጅት በጽኑ ያምናል። ዶር ከወያኔ የፖለቲካ አባል ሆኖ የሠራቸው ግጭት በአያለው ይታወቃሉ። ነገ ደሞክራሲያዊ

መንግሥት በኢትዮጵያ ሲመሰረት ከሌሎቹ ግብረ አበር ወያኔዎች እኩል መጠየቁ የማይቀር ነው። ሰለዚህ ዶር አብይ እንደማንኛውም ግለሰብ በራሱ ላይ የሚመጣውን ተጠያቂነት ለመከላከል ኢሕአዴግን ማጠንከር የግድ ይላል፤ ኢሕአዴግን ለማጠንከር ደግሞ በአገር ውስጥና በውጭ የሚንቀሳቀሱትን ተቃዋሚዎችን መቆጣጠር ነው። ዶር አብይ...እንደመር...በሚለው ሐርግ ተጠቅሞ ኢብዛኛዎችን ለመቆጣጠር ቻለ፤ የኢሕአዴግን የመደመር ግብና ዓላማ ሳይረጋግጥ መደመር ውርደት መቀበል መሆኑን በመጥራጠሩ ከጎበዝ አለቃ ሠራዊቱ ጋር በመመካከር መደመር የሚለውን ድራማ አልተቀበውም፤ መደመር ማስተወል የጎደለው ቁማር ነው፤ ምክንያቱም የተደመሩት ሳይሆኑ ወያኔን እያጠናከሩ ናቸውና፤ መደመር የሚለው ሐረግ ለወያኔ ኢሕአዴግ እጅግ በጣም የፖለቲካና የኢኮኖሚ ድል ነው፤ በፖለቲካ ባሳደጓቸው በመዕራባውያን ዘንድም ተቀባይነት አገኙ፤ ለኢኮኖሚ ግንባታ ወይም ለወያኔ ኪስ ማደለቢያ አይሰጣችሁም የተባለ ተሰርዞ ገንዘብ እየፈሰሰላቸው ነው።

መላ የኦሮሞ ሕዝብ ሆይ!!

ቆም ብለህ አሰብ ! አስተውል፤ ጉዞህን መርምር ! የተነሣህበትን ዓላማ አጠጋ ! ወጣት ቆይታዎች መፅዋዕት የከፈሉበትን ገምግም ! እነዚህ ለኦሮሞ ሕዝብ የተሰጡ ማሳሰቢያዎች ናቸው። ዶር አብይ ቆርጦ የተነሳው ወያኔን ለማጠናከር እንጂ የኦሮሞ ልጆች የተሰውለትን ትግል ከግቡ ለማድረስ አለመሆኑን ከአንደበቱ ተናግሮናል። ከሁሉም በላይ ለኢትዮጵያ ተቆርቋሪዎች የተቀነጠሱት በአብይ አስተዳደር ነው። የኦሮሞ ሕዝብ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ተቆርቋሪ ያጣበት ዘመን ላይ ደርሰናል፤ ዜጎች ያለ ጥፋት ቁልቁል የሚሰቀሉበት ዘመን አጋጥሞናል፤ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የኦሮሞ ልጆች የሚፈናቀሉበት ጊዜ ደርሰናል። ብልህ የነበረ ሕዝባችን በአንድ ወቅት ተነስቶ መብቱን እንደሚያስክብር የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት ጽኑ እምነት አለው።

አንድነታችን ለዘላለም ተክብሮ ይኖራል !!

ሥርነቀል ዓላማችን ግቡን ይመታል !!

የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት

..... ኢሕአዴግ